

ኢህዲድ ያስመዘገበው የልማት ሥኬትና የህዝቡ ምላሽ

ፍልፍሉ (ከደሴ)

ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ምንም ሆነ ምን የራሱን የማይረሳ ትምህርት ወይም የታሪክ ጠባሳ እንበለው ትቶልን ላይመለስ አልፏል። ታላቁ የሩሲያ አብዮትም እንዲሁ በህዝብ አመፅ ተንከታክቷል። የእነዚህ ሁለት ታሪካዊ ክስተቶች በውስጥና በውጭ ኃይሎች የከረረ ተቃውሞ መውደቅ ለአሁኑ ዘመን ዲሞክራሲም ሆነ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ሥርዓት በአዳዲስ አስተሳሰቦች መተካት ብሎም ከጸረ-ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች በመላቀቅ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በዓለማችን እንዲሰፍን በማድረግ ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህ የለውጥ ሂደት በአፍሪካ አህጉርም መሠረቱን የተከለ ሲሆን፣ በአሁኑ ሰዓት በህዝቡ ምርጫ ወደ ሥልጣን መምጣት የተለመደ ዲሞክራሲያዊ የመንግሥት አወቃቀር ሂደት እየሆነ መጥቷል። ይህ የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በኢትዮጵያችንም ህልውና አግኝቶ እነሆ ካለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ጀምሮ በሥራ ላይ ውሏል። ይህ እውነታ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የህዝብ ሙሉ ተሳትፎ በታዩበት የዘንድሮው ምርጫ እውን ሆኗል።

ምርጫ 2002 ነፃ፣ ፍትሀዊና ዲሞክራሲያዊ ከመሆኑም በላይ በየትኛውም መመዘኛ ዓለም አቀፍ የምርጫ መስፈርቶች ያሟላ ሆኖ ተከናውኗል። ይህም አንዳንድ ወገኖች እንደሚሉት ሳይሆን ዲሞክራሲ በኢትዮጵያን ጨምሮ በበርካታ የአፍሪካ አገራትም ፖለቲካዊ ባህል በመሆን ላይ መሆኑን ያስረዳል። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን በ1997 በተካሄደው ምርጫ፣ ምርጫውን ተከትሎ የተነሳው ብጥብጥና ችግሩን ከምንጩ ለማድረቅ የተወሰደው ሕጋዊ የመፍትሄ አቅጣጫ ነው። ኢትዮጵያን ልዩ የሚያደርጋትም ይኸው ለብጥብጡና ብጥብጡን በጠነሰሱት እና ይህንኑ ባራመዱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ የወሰደችው የማስተማሪያና የእርምጃ እርምጃ ነው።

እንደምናስታውሰው ምርጫ 97ን ተከትሎ በተከሰተው ብጥብጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ህገመንግሥቱን በኃይል በመናድ የመንግሥት ሥልጣን ለመውሰድ በከፍተኛ ደረጃ

የተንቀሳቀሱበት ወቅት ነበር። እነሱ ባስነሱት የጎዳና ላይ ብጥብጥ ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋትና የወደመው ንብረት በቀላሉ የሚታይ አልነበረም። ነገር ግን መንግሥት የነሱን መንገድ በመከተል ሳይሆን፤ የህዝብን ሰላም፣ የሀገርን ደህንነትና ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱን ከማስጠበቅ አንፃር የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ሕጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ተገዷል። በወቅቱ እርምጃው ተቃዋሚዎች የተከተሉትን የቀለም አብዮት ሂደት የተከተለ ሳይሆን፤ በሀገሪቷ ዲሞክራሲ እንዲያብብና ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ከስህተታቸው በመታረም በቀጣይ ለሀገራቸው የመድበለ ፓርቲ ሥርአት መጠናከርና ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሕጋዊነትን ተከትለው የራሳቸውን ገንቢ አስተዋፅኦ ያደርጉ ዘንድ በማሰብ በይቅርታ ማለፍን ነበር።

ምርጫ 97 በሀገራችን የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ጉልህ ሥፍራ የሚሰጠው ሲሆን፤ ከአጠቃላይ ሂደቱም ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተምረውበት አልፏል የሚል እምነት አለ። መንግሥትም ሆነ ገዥው ፓርቲ ከምርጫ 97 ስህተቶች ትምህርት በመውሰድ ልማትን ከማፋጠን፣ የዲሞክራሲ ተቋማትን ከመገንባት አኳያ ከህዝቡ ጋር እጅና ጓንት በመሆን ሲሰራ ከመቆየቱም በላይ ምርጫ 2002 ነፃ፣ ፍትህዊና ሰላማዊ ይሆን ዘንድ መሠረታዊ ሥራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ምርጫውም በተፈለገው መንገድ በህዝቡ ሙሉ ተሳትፎ ተካሂዷል። ህዝቡ የፈለገውን ፓርቲ በመምረጥም መንግሥታዊ ውክልና ለአሸናፊው ፓርቲ ሰጥቷል።

በምርጫ 2002 ህዝቡ በከተማም ሆነ በገጠር ገዢው ፓርቲ ያከናወናቸውን ተግባራትና የተመዘገቡ የልማት ስኬቶችን በሚገባ የተረዳ በመሆኑ ከተጠበቀው በላይ ድምፁን ሊሰጠው ችሏል። በሌላ አገላለፅ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይዘውት የነበረውን የፖለቲካ አጀንዳ በመመርመርና አገሪቷን ካለችበት ዘርፈብዙ ችግር ለማውጣት የነደፉት ዓላማ ለስኬት እንደማያበቃው ወይም እንደማይጠቅመው በመረዳቱ ትምህርት በሚሰጥ መልኩ ድምፁን ከልክሏቸዋል። ረጋ ብለው ካስተዋሉ ለሚቀጥለው ምርጫ ራሳቸውን አስተካክለው፣ የህዝቡን ስሜት ተረድተውና አጀንዳቸውን ልማታዊ አድርገው ይመጡ ዘንድ መንገዱን አሳይቷቸዋል። ገዢው/አሸናፊው ፓርቲ አሁንም የተጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ ይወጣ ዘንድ መልዕክቱን አስተላልፏል።

የህዝብን ድምፅ መሠረት አድርገን ስንነጋገር በትይዩነት የእንግሊዝን፣ የዚምባብዌን ወዘተ የምርጫ ሂደት ማንሳትና መራጩ ህዝብ የወሰደውን እርምጃ ማስታወሱ በቂ ነው። በወቅቱ ከዓለምአቀፍ ሚዲያዎች እንደተረዳነው ህዝቡ ድምፁን የሰጠው የተሳሳተውን ለማረምና የተበላሸውን ለማቃናት ብቻ ሳይሆን፣ በዋናነት በሀገሩ አጠቃላይ ልማት ይመጣ ዘንድ በመሻትም ጭምር ነው። የማይፈለገውን ፓርቲም አስወግዶበታል። በአገራችንም የታየው ይኸው የማይፈለገውን ያለመውሰድና የተሻለውን የመምረጥ አካሄድ ነው።

እዚህ ላይ በአፅንኦት ማንሳት የሚገባን አቢይ ጉዳይም በምርጫና በምርጫው ዙሪያ ስለሚሳተፉ ባለድርሻ አካላት ነው። ይህም ተፎካካሪ ፓርቲዎችንና ድምፅ ሰጪውን ህዝብ ይመለከታል። በምርጫው ወቅት ህዝቡ ይሆነኛል፣ ያገለግላል፣ ችግራን በመረዳት መፍትሔውን ያገኛል፣ ወዘተ ያለውን ፓርቲ መርጧል። በመሆኑም ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ 99.6 በመቶ ድምፅ በማግኘት አሸንፏል። በዚህ ሂደት በውጤቱ ያልተደሰቱ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ያለው አማራጭ አንድና አንድ ነው፣ የህዝብን ድምፅ ማክበር። ዋናው ባለድርሻ አካልም ህዝቡ ራሱ ነውና።

አሁን ምርጫው ከተጠናቀቀ ሳምንታት አልፏል። ውጤቱም ከሞላ ጎደል በምርጫ ቦርድ በኩል ለህዝብ ይፋ ሆኗል። ህዝቡም የሰጠው ድምፅ ያተኮረበትና የሚፈለገው ፓርቲ የተመረጠለት በመሆኑ ውጤቱን በፀጋ ተቀብሎታል። አንዳንድ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ ድርጅቶች ከህዝቡ ተቃራኒ በሆነ ስሜት የመንቀሳቀስ ዓላማ ቢያሳዩም ህዝቡ ግን ሊቀበላቸው አልቻለም።

በአጠቃላይ ገዢው ፓርቲ ከበጩ የበለጠ ከባድ ኃላፊነት በህዝብ ተጥሎበታል። በመሆኑም ከህዝብ ያገኘውን ግዙፍ ድምፅ ወደ ልማትና ልማት ብቻ በመቀየር የመረጠውን ህዝብ ህይወት ለማሻሻል፣ መልካም አስተዳደር ለማስፈን፣ ሙስናን በሁሉም ደረጃ ከምንጩ ለማድረቅና ዲሞክራሲን ለመገንባት ቀን ከሌሊት ሊሰራ ይገባል።